

የክፍል-መጠንን በተመለከተ የተሰጡ ደንቦች (REGULATIONS PERTAINING TO CLASS SIZE)

I. የክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class Size Caps)

የክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class size caps) የሚያመለክተው፤ በአንድ የመማሪያ-ክፍል ውስጥ መማር የሚችሉትን ተማሪዎች ከፍተኛ-ቁጥር የሚያመለክት፤ እና በየዓመቱ በበጀት ሂደቱ ወቅት - በትምህርት ቤቱ ቦርዱ ምልክታ-የሚደረግለት እና የሚቀመጥ ይሆናል። የመጀመሪያ ደረጃ የክፍል ከፍተኛ-መጠን (class size caps)፤ በሚከተሉትን ሁኔታ መቀመጥ-አለበት:

- መዋዕለ-ህጻናት: 22
- አንደኛ ክፍል: 24
- ሁለተኛ ክፍል: 24
- ሦስተኛ ክፍል: 26
- አራተኛ ክፍል: 26
- አምስተኛ ክፍል: 26

የ'Virginia Standards of Quality' የተማሪን ከአስተማሪ ጋር ያለውን ተነፃፃሪ-ቁጥር (ratios)ን፤ ያስቀምጣል። የትምህርት ቤቱ ቦርድ - ከእነዚህ ተነፃፃሪ-ቁጥር (ratios) ጋር ተገቢ-ሆኖ፤ በ[Code of Virginia, 1950, as amended, § 22.1-253.13:2](#) ኮድ-ስር መድቦ ይከተላል።

II. ልዩ-የሆኑ ሁኔታዎች (Special Conditions):

A. የክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class Size Caps) - ካለው መጠን ማለፍ

የቨርጅኒያ ኮድ (Code of Virginia)፤ ትልቅ የመጀመሪያ ደረጃ የክፍል ከፍተኛ-መጠን (class size caps) - በACPS ከተፈጠሩት በበለጠ-ሁኔታ የሚፈቅድ በመሆኑ፤ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የልዩ-ሁኔታዎች ስር በጥቂቱም ቢሆን እነዚህን ከፍተኛ-መጠን (caps)ን ሊበልጡ-ይችላሉ። ሆኖም ግን፤ በቨርጅኒያ ኮድ (Code of Virginia) የተቀመጠውን - የተማሪ -ለአስተማሪ ያለውን ተነፃፃሪ-ቁጥር (ratios) መብለጥ አይችሉም።

1. በአሁኑ-ጊዜ የሚማሩ ተማሪዎች ወንድምና-እህቶች፤ ምንም እንኳን የክፍል ከፍተኛ-መጠን (class size caps) ያለፈ-ቢሆንም እንኳን፤ ወንድምና-እህቶች ባላቸው በተመዘገቡበት ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲገቡ ይፈቀድላቸዋል።
2. ACPS፤ በውትድርና አገልግሎት የተሰጡ-አስተዋጽዖዎችን እውቅና-የሚሰጥ እና፤ በአገልግሎት-ላይ ያሉ የውትድርና ቤተሰብ አባልቶች ልጆችን በ[Interstate Compact on Educational Opportunity for Military Children](#) (Va. Code [§ 22.1-360](#)) መሠረት ተቀብሎ-ለማስተማር ይሠራል። ይህም የሚያካትተው፤ ለውጦች ከመፈጠራቸው በፊት ተማሪው ይማርበት የነበረው ትምህርት ቤቶች ውስጥ ምደባ-ማድረግ ወይም የውትድርና ቤተሰብ በሚኖሩበት አካባቢ በ'attendance zone' ትምህርት ቤት ውስጥ - ምንም እንኳን የክፍል ከፍተኛ-መጠን (class size caps) የበለጠ-ቢሆንም እንኳን ምደባውን ያካሂዳል።
3. ልዩ-በሆኑ ሁኔታዎች፤ የተማሪ ጤናን፤ ደህንነትን እና ጥበቃን በሚያካትት ሁኔታ ስር፤ ጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ የበለጠ የክፍል መጠን (cap)ን ሊፈቅዱ ይችላሉ።
4. ለስኬታማ የሆነ የድርጅት ክንውንኖች አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝ ጊዜ የክፍል መጠኖች (class sizes) ሊበልጡ የሚችሉበት ሁኔታ በጊዜያዊነት ሊከናወን ይችላል።

B. የክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class Size Caps)ን መቀነስ

1. የ'IHB ፖሊሲ' ጠብቆ በመያዝ ላይ፤ ጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ - እንደ የትምህርት ቤት የምዝገባ ምልክታ ላይ፤ ያለው የመማሪያ ክፍል የመያዝ-አቅም፤ እና የትምህርት-ቤቱ፤ የመማሪያ-ክፍሉ የፕሮግራም አስራጣጥ፤ ወይ የተማሪው ፍላጎት ላይ መሠረት አድርገው - በየየገል ትምህርት ቤቶች እንደየአስፈላጊነቱ የክፍል መጠን (class size) ቅንሳዎች እንዲደረጉ ፈቃድ-ሊሰጡ ይችላሉ ይሆናል።

የተመሠረተው: ኤፕሪል (April) 11 ቀን 2013

ምልክታ-የተደረገው: ሜይ (May) 19 ቀን 2016

ምልክታ-የተደረገው: ሜይ (May) 5 ቀን 2022

ሕጋዊ ማጣቀሻ: [Code of Virginia, 1950, as amended, § 22.1-253.13:2](#)
[Interstate Compact on Educational Opportunity for Military Children,](#)
Code of Virginia, 1950, as amended, [§ 22.1-360](#)

ከሌሎች ጋር ማጣቀሻ (Cross Ref): IHB የክፍል መጠን (Class Size)
JC/JCD የተማሪ ምደባ (Student Placement)
JC-R/JCD-R የ‘ACPS’ የተማሪ ምደባ ምርጫዎችን የሚያስተዳድሩ ደንቦች
(Regulations Governing ACPS Student Placement Options)